

ስለ ኦሲኦ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የተላላፊ በሽታዎች ሕክምና የተመላላሽ ክሊኒክ ወቅታዊ መረጃ

የኦሲኦ የተላላፊ በሽታዎች ሕክምና የተመላላሽ ክሊኒክ ከኦገስት 13 ማርች ጀምሮ አገልግሎት የሚሰጠው ሙሉ በሙሉ በዲጂታል ነው። የተመላላሽ ክሊኒክ ሕንፃዎች ለመጪዎቹ ሳምንታት የሚዘጉ ሲሆን፣ የዲጂታል የተመላላሽ ክሊኒክ ግን ሙሉ በሙሉ ይሠራል። አሰራሩ እንደሚከተለው ነው፡

ለምርመራ ወደ ተመላላሽ ክሊኒኩ መቅረብ የነበረባቸው የኤች ኦይ ቪ ታካሚዎች የደም ናሙና መስጠት እና የምርመራ ቀጠራቸው ስለመሰረዙ መልእክት ይደርሳቸዋል። ያም ሆኖ ግን የቀጠሮ ቀኑ በሐኪሙ የቀጠሮ መጽሐፍ ውስጥ እንደሰፈረ ይቆያል። ሐኪሙ የታካሚውን ሰነድ ያነባል፣ የበሬት የደም ናሙና ምርመራዎችን ያያል፣ የመጨረሻው የህክምና ቀጠሮ ላይ የተጻፈውን ማስታወሻዎች ያነባል፣ ኤሌክትሮኒካዊ የመድሃኒት ማዘዣ ይልካል፣ ማስታወሻዎቹ ይጽፋል እንዲሁም ለአዲስ የህክምና ክትትል በቀጠሮ ይጠራል። ሐኪሙ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለታካሚው ይደውላል። የህክምና ሰነዱን www.helsenorge.no ውስጥ ገብተው “pasientjournal” የሚለውን ከተጫኑ በኋላ የክልሎ የጤና ቢሮ የሆነውን Helse Sør-Øst for Oslo Universitetssykehus የሚለውን በመምረጥ ከፍተው ማንበብ ይችላሉ። ወይም ደግሞ minjournal.no ውስጥ ገብተው «journaldokumenter» ተጫኑ በመክፈት ማየት ይችላሉ።

በቅርቡ ኤች ኦይ ቪ እንዳለባቸው ተነግሯቸው ከኦሲኦ ሆስፒታል ውጤቶችን እየተጠባበቁ ያሉ ሰዎች የምርመራ ውጤቶቹ እንደደረሱ ወዲያው የተለመደው ክትትል ይደረግላቸዋል።

minjournal / helsenorge.no ውስጥ በሚከተለው መልኩ ከፍተው መግባት ይችላሉ፡

በተመላላሽ ክሊኒኩ ውስጥ በየቀኑ ፀሐፊ ፣ ነርስ እና ሐኪም ይኖራሉ። አንዳንድ ታካሚዎችም በልዩ ቀጠሮ መምጣት ይችላሉ። እነዚህ ታካሚዎች በአግር በብስክሌት ወይም በግል መኪናቸው ቢመጡ በጣም ይመረጣል። ቢሆንም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ በሽተኞች ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ሰው እንዲረዳው በተመላላሽ ክሊኒኩ ውስጥ የክፍል ኃላፊና ልዩ ሐኪም ቤንተ ማግኒ ይጠይቃሉ። የተመላላሽ ክሊኒኩ የኤች ኦይ ቪ ታካሚዎች በሙሉ ማለት ይቻላል በጥሩ ሁኔታ በሽታውን መቆጣጠር ስለሚችሉ የደም ናሙና ምርመራዎቹ ትንሽ መዘግየት የሚያሳሳብ ነገር አይደለም።

ለኤች ኦይ ቪ መድኃኒቶች አዲስ የመድኃኒት ማዘዣን በተመለከተ

በየቀኑ ከሚወስዱት የኤች ኦይ ቪ መድኃኒትዎ ምን ያህል እንደቀሮት ይዩ። ሁለት ወይም ሶስት ወራት የሚያዘልቅ መድኃኒት ካሎት አዲስ የታዘዘን መድኃኒት የግድ በመጪዎቹ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ሂደው ማውጣት አያስፈልጎትም። Apotek1 i Storgata የመድኃኒት ቤት ማንኛውንም የኤች ኦይ ቪ መድኃኒቶች ማግኘት እና በአጭር ጊዜ ውስጥ የበለጠ ማዘዣ ይችላል።

በቅርቡ ወይም ደግሞ በመጭዎቹ አጭር ጊዜያቶች ውስጥ የሃኪም ቀጠሮ ካሎት፣ የመድኃኒት ማዘዣው ለቀጠሮ ሊቀርቡ ታስቦ በነበረው አለት ወዲያው ይታደሳል። የመድኃኒት ማዘዣው ላይ ስህተት ካለ ወይም ለቀጠሮ ሊቀርቡ ታስቦ ከነበረው አለት በሬት

መድሃኒት ካስፈለጉት፣ ለኤቸ ኦይ ቪ ኖርዌይ (HivNorge) ደንገሩ እኛም መልእክቶን ለተላላፊ በሽታዎች ሕክምና የተመለሰኩ ክሊኒክ እናደርሳለን።

ሐኪምዎ የመድኃኒት ማዘዣውን ካደሰሱት www.helsenorge.no ከፍተው በመግባት «pasientjournal» የሚለውን ከተጫኑ በኋላ የክልሎ የጤና ቢሮ የሆነውን Helse Sør-Øst for Oslo Universitetssykehus የሚለውን በመምረጥ ስለ ማዘዣው ማንበብ ይቻላል። እንዲሁም «Legemidler» የሚለውን በመጫን የመድኃኒት ማዘዣውን ማግኘት ይቻላል።

አስሎ ከሚገኘው ከ Apotek1 i Storgaten የመድኃኒት ቤት ጋር በመተባበር የመድኃኒት ማዘዣውን በዲጂታላዊ መልኩ ማግኘት ለሚቸግራቸው ሰዎች የሚረዱ መፍትሔዎች ተበጅቷል። የ Apotek1 i Storgata መድኃኒት ቤት መደበኛ ደንበኛ ካልሆኑ እና ከተቸገሩ የመድሃኒቶቹ ተጠቃሚ እንደሆኑ የሚያሳይ የመድኃኒት/ቶች ማኖርያ ሳጥን ወደ መድኃኒት ቤቱ ወስደው በማሳየት መድሃኒቶቹን ማግኘት ይቻላል። እንዲሁም የኩለቮል የተላላፊ በሽታዎች ሕክምና የተመለሰኩ ክሊኒክ ታካሚ ሆነው ሳለ ነገር ግን መኖርያዎ ከሌሎች ውጭ ከሆነ እና ወደ ከተማ መምጣት ካልቻሉ መድኃኒት ቤቱን በስልክ በመደወል መድኃኒቶችን ማዘዝ ይቻላል። (ማንነቶን የሚያሳይ) መታወቂያ መያዝን አይርሱ።

ቤት መቆየትን ከመረጡ ወይም መገለል ካለበት መድኃኒት ቤቱ መድኃኒቱን በፖስታ ሊልኩለት ይቻላል። ይህን በተመለከተ ለበለጠ መረጃ መድኃኒት ቤቱ በቀጥታ ያነጋግራ።

እንዲሁም ይህ እንዴት እንደሚካሄድ መረዳት ከተሳካ ኤቸ ኦይ ቪ ኖርዌይ (HivNorge) እንዲረዱዎ መጠየቅ ይቻላል። ኤቸ ኦይ ቪ ኖርዌይ (HivNorge) በኢሜይል post@hivnorge.no ወይም በስልክ ቁጥር 21 31 45 80 ወይም 920 16 892 በመደወል ማግኘት ይቻላል።

የመድኃኒት ማዘዣ ለሚያስፈልጋቸው የውጭ አገር ዜጎች

የኖርዌይ ሆስፒታል ታካሚ ያልሆኑ ግን አስሎን ለቀው መውጣት ያልቻሉ የኤቸኦይቪ መድሃኒት የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ወደ ኤቸ ኦይ ቪ ኖርዌይ (HivNorge) በስልክ 920 16 892 ከደውሎ መልእክታቸውን ለተላላፊ በሽታ የተመለሰኩ ክሊኒክ እንዳርሳለን። ለኤቸ ኦይ ቪ ህክምናዎ የሚረዱ የመድኃኒት ማዘዣ እንዲያገኙ ክሊኒኩ ይተባበርዎታል።

ኮሮና እና ኤቸ ኦይ ቪ

አንድ ሰው ኤቸ ኦይ ቪ ስላለው በኮሮና ቫይረስ የመያዝ አደጋ አላቸው ከሚባሉት ውስጥ ሊያካትተው ይቻላል ወይ ወይም በቫይረሱ ቢያዝ በከባድ ደረጃ ሊታመም ይቻላል ወይ የሚሉ በርካታ ጥያቄዎች ለኤቸ ኦይ ቪ ኖርዌይ (HivNorge) ይቀርባሉ። የኩለቮል ሆስፒታል የተላላፊ በሽታዎች ሕክምና ክፍል ሃላፊ የሚከተሉትን መልሶች ሰጥተውናል፡

እ.ኤ.አ. እስከ 17.03.2020 ድረስ ባለን መረጃ ኤቸ.ኦይ.ቪ የኮቪድ-19ን ቫይረስ ወደ ከባድ የበሽታ ደረጃ የማድረስ አደጋ አለው የሚል ድምዳሜ ላይ አልተደረሰም።

የኖርዌይ የጤና ዳይሬክቶሬቱ ማርች 23 ላይ ባወጣው የተሻሻለ መረጃ ደካማ የሆነ በሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው ሰዎችን ለኮሮና በሽታ በተለየ መልኩ ከተጋለጡ ቡድኖች መካከል አካቷቸዋል። ይህ የዘለቀ የCD-4 ህዋሳቶች ቁጥር ማነስ ያላቸው የኤቸ ኦይ ቪ ተሸካሚዎች መካከል አብዛኞቹን ያካትታል።

ሌሎቹ የሚያስጋቸው ቡድኖች የዕድሜ መግታት፣ ውስጥ ለውስጥ ስር የሰደዱ እንደ የልብና የደም ቧንቧ በሽታ ፣ የስኳር በሽታ ፣ ስር ሰደድ የሳንባ በሽታ ፣ ካንሰር ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ያለባቸው እና ሲጋራ አጫሾች ሲሆኑ እነዚህ በኮሮና ቫይረስ ቢያዙ በከባድ የመታመም አድላቸው ከፍተኛ ነው።

የCD-4 ህዋሳቶች ቁጥር ማነስ እና ሌሎች ከባድ ህመሞች ካለበት [የመንግስት መስርያ ቤቶችን ምክሮች በደንብ መከተል በጣም አስፈላጊ ነው](#).

ከኖርዌይ የህዝብ ጤና ተቋም ለጥያቄዎ የሚሆን መልስ ማግኘት ካልቻሉ ኤቸ ኦ ደቪ
ኖርዌይ (HivNorge)ን መጠየቅ ይቻላል። ኤቸ ኦ ደቪ ኖርዌይ (HivNorge) ከኡለቮል የተላላፊ
በሽታ የተመላላሽ ክሊኒክ ጋር የቅርብ ግንኙነት ስላለው፣ ምናልባትም ህክምና ነክ የሆኑ
ጥያቄዎቹ ካሎት የተላላፊ በሽታ ሃኪሞችን አነጋግረን መልሱን በተቻለን ፍጥነት
እንሰጥዎታለን ።

[የኖርዌይ የህዝብ ጤና ተቋም ለህብረተሰቡ የሚሰጠው አጠቃላይ ምክር እና በኖርዌይ
ስላለው ሁኔታ ወቅታዊ መረጃን በተመለከተ እዚህ ላይ ማንበብ ይቻላል ።](#)